

# የኢሕአፓ ደጋፊ ኮሚቴ በጀርመን

Komitee zur Unterstützung der EPRP in Deutschland  
Support Committee for EPRP in Germany  
Postfach 1310 65782 Hattersheim Deutschland


**በግንቦት 6 ቀን 2003 ዓ.ም. በፍራንክፈርት ከተማ የተጠራው  
ሕዝባዊ ስብሰባ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ!!**

ግንቦት 8 ቀን 2003 ዓ.ም.

ይህ በጀርመን የኢሕአፓ ሀገራዊ ፓርቲ ኮሚቴና የኢሕአፓ ደጋፊ ኮሚቴ በጀርመን በጋራ የተጠራው ስብሰባ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተለይም ከተገኙት ተካፋዮች መካከል ብዙሃኑ ወጣት ሴቶች የሆኑበት ሕዝባዊ ስብሰባ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ።



ስብሰባው የተከፈተው ለኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ፣ የዜጎች አንድነት በእኩልነት እንዲረጋገጥ፣ የሕግ የበላይነት እንዲሰፍንና መልካም አስተዳደር እንዲረጋገጥ፣ ለሰላም፣ ለልማትና የኤኮኖሚ እድገት እንዲገኝ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢ ሲታገሉ ለተሰው ዜጎቻችን የአንድ ደቂቃ የህሊና ፀሎት በማድረግ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ በወያኔ ሰብአዊ መብታቸው ተገፎ በተለያዩ እስር ቤቶችና ማኅሪያዎች ለእስር የተዳረጉ በርካታ የፖለቲካ እስረኞች ጽናቱን እንዲሰጣቸው ኢሕአፓ ልባዊ ምኞቱን በማቅረብ፣ ከቅርብ ዘመዶቻቸው ጋር በመሆንም እስከሚፈቱ ድረስ በፅናት የሚታገልላቸው መሆኑንና ይህንንም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የሚጋሩት ሃሳብ መሆኑን በመግለፅ ጭምርም ነበር። በመቀጠል የተጋብዙት እንግዶች ወ/ሮ ገነት ግርማ „በኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ውስጥ ሴቶች ስላላቸው ሚና“፣ አቶ ዩሱፍ ያሲን „የብሄር ጥያቄ ትላንትና ዛሬና አብሮ የመኖር ቀመር“ ና አቶ ኢያሱ አለማየሁ „በሕዝባዊ ትግል ውስጥ የድርጅትና የመደራጀት አስፈላጊነት“ በተሰኙት ርዕሶች ላይ ትምህርታዊ የሆኑና በርካታ ግንዛቤዎች የሚያስጨብጡ ሰፊ ያሉ የመወያያ ሃሰቦችን ተራ በተራ አቅርበዋል።



የሱብሰባው ተካፋዮችም በተሰጡት የመንደርደሪያ ሀሳቦች ላይ በመመርኮዝ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን አቅርበው ከመድረኩም ለቀረቡት ጥያቄዎችም ሆነ አስተያየቶች ሰፊ ያሉ መልሶች ተሰጥተዋል። በውይይቶቹ መካከልም ቀስቃሽ የሆኑ ግጥሞች ተነበዋል። ታዳሚዎቹ በቀረቡላቸው ሀተታዎችና ትንተናዎች ከልባቸው የረኩ ከመሆናቸው ሌላ በርዕሶቹ ላይ በበለጠ የሚያስቡባቸው መሆናቸውንም ገልጸዋል። ለዚህም የተገኘው ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ሱብሰባው ከተደመደመ በኋላ በይበልጥ ግልፅ እንዲሆንላቸው ባሰቡት ርዕስ ላይ ከእንግዶቹ ጋር ግላዊ ውይይቶች መካሄዳቸው በውይይቱ የተሰጡት ገለፃዎች፣ ትንተናዎችና አስተያየቶች በጣም አስፈላጊና ወቅታዊ በተደጋጋሚ መቅረብ የሚኖርባቸው መሆናቸውን የሚያጠናክርና የሚጠቁም እንደሆነ አሳይቷል።



ከአዘጋጆቹ በኩል ይህ አይነት ሕዝባዊ ሱብሰባ በሌሎች የጀርመን ከተሞችና እንዲሁም በተለያዩ የአውሮፓ ከተሞች ለማድረግ እቅድ እንዳለ ተገልጿል። በመጨረሻም ትምህርታዊ ገለፃ ለመስጠት ጥሪያቸውን አክብረው ለተገኙት ሶስቱ የክብር እንግዶች በአዘጋጆቹና ታዳሚዎች ሥም ልባዊ ምስጋና በማቅረብ ሱብሰባው ተጠናቋል። የአቶ ዩሱፍ ያሲን ፅሁፍ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለንባብ በድረ ገጾች የሚቀርብ ይሆናል።

ለአመፀ እንነሳ!!  
እናቸንፋለን!!